



የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ደብረ መድኃኒት
መድኃኔ ዓለም ምዕራብ አውስትራሊያ፤ ፐርዝ
Ethiopian Orthodox Tewahido Church of Debre Medhanit
Medhane Alem West Australia, Perth

22/07/12

In the name father, the son, and the holy spirit, Amen.

በሰዐ ክብ ወወኔድ ወዐኔፊስ ቁዱስ አሀዱ አምካክ አሜን።

የፐርዝ ደብረ-መድኃኒት መድሃኔዓለም ቤተክርስቲያን ምእመናንና ካህናት የወያኔ መንግሥት በሃይማኖት ተጭማት ላይ የሚፈጸመውን ጣልቃ ገብነትና ጥቃት ባስቸኳይ እንዲያቆም አሳሰቡ።



በአባታችን በቆሞስ ገርማ በጸሎት ስከፈት።

የፐርዝ ደብረ-መድኃኒት መድሃኔዓለም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናንና ካህናት እሁድ ሐምሌ 14 ቀን 2004 ዓ.ም. ባካሄዱት ዓመታዊ አጠቃላይ ጉባኤ ማጠቃለያ ላይ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ አንስተው በሰፊው በመወያየት የወያኔ መንግሥት የእግዚአብሔርን ፈቃድ፤ ፍትሕን፤ የሕዝብንና የሃገርን ጥቅም በመጻረር እየፈጸመ ያለውን ሕገወጥ ተግባር በጥብቅ አውግዘዋል። ምእመናኑ በተለይ መንግሥት ልማት በሚል ሽፋን ጥንታዊውን የዋልድባ ገዳም ህልውና ለማጥፋት የሚያደርገውን ሩጫ በቁጭት በማውሳት ኮንክረት። በተለይም የገዳሙ መነከሳት ለእስራትና ለእንግላት ከመዳረጋቸው አልፎ፤ የቀደምት ብፁአን አጽም እየተፈነቀለ ያለበት ድርጊት ብቻ ሳይሆን፤ ድርጊቱን ለመፈጸም የተቀየሰው ዓላማ በራሱ የእግዚአብሔር፤ የሕዝብና የሃገር ጠላት ሥራ እንጂ ሌላ ሊሆን እንደማይችል ምእመናኑ ገልጠዋል።

ሕጋዊው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ቀደም ሲል በሰላሳ ሶስተኛ ጉባኤው እንዳሳሰበው ሁሉ ገዳሙን ከወያኔው መንግሥት የጥፋት ዘመቻ ለማዳን ኢትዮጵያውያን በሃገር ውስጥና በውጭ የሚያካሂዱት መረባረብ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት መሆኑን ምእመናኑ በማጤንም፤ በበኩላቸው አሁንም የሚፈለግባቸውን ሁሉ ለማድረግና ለማሟላት እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ገልጠዋል። የጉባኤው ተካፋዮች፤ እንዲሁም፤ የወያኔ መንግሥት በአሁኑ ወቅት በሙስሊም ኢትዮጵያውያን ላይ እየፈጸመ ያለውን የግድያ የእስራትና የማሳደድ ተግባር በጥብቅ አውግዘዋል። ይህ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ እየተፈጸመ ያለው የግፍ እርምጃ ባስቸኳይ እንዲገታም በአጽንኦት ጠይቀዋል። መንግሥት በሃይማኖቶች የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገባ እርስ በርስ ለመከፋፈል ያላሰለሰ እኩይ ጥረት የሚያደርግ ከመሆኑም በላይ ያንዱን ሃይማኖት ተከታይ ከሌላው ሃይማኖት ተከታይ ጋር በማጋጨት የራሱን የሥልጣን ዘመን ለማራዘም የማይፈነቅለው ድንጋይ እንደሌለ፤ በአገዛዙ ቀደም ሲል የተፈጸሙት ድርጊቶች እንደሚመሰክሩ ተሰብሳቢዎቹ አውስተዋል። መንግሥት ይህን እኩይ ተግባር እየፈጸመ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ግን፤ ክርስቲያኑ ሲጠቃ ሙስሊሙ ከክርስቲያኑ ጋር እየቆመ፤ እንዲሁም ሙስሊሙ ሲጠቃ ክርስቲያኑ ከሙስሊሙ ጋር እየቆመ ያሳየው የአንድ አገር ልጅነቱንና ዜግነቱን የማስቀደምና በሃይማኖቶቹ አኳያ ያለውን የቆየና የጸና የመከባበርና የመተማመን ባህል ማረጋገጡ ከሁሉም ነገር በላይ የሚያኮራንና የሚያስደስተን ጉዳይ ነው በማለት የጉባኤው ተካፋዮች ገልጠዋል።

ከዚህ ሌላም፤ የጉባኤው ተካፋዮች በሃሰት ክስ ተወንጀለው የታሰሩት ዜጎች ሁሉ በነጻ እንዲለቀቁ ጠይቀው፤ መንግሥትም መብቱን ለማስከበር የሚንቀሳቀሰውን ሕዝብ በመቅጣት ፋንታ ጥያቄውን ባግባቡ ሊመልስለት እንዲሚገባ አስገንዝበዋል። የሕዝብ ወገን የሆኑ የፖለቲካና የሲቪክ መሪዎችም መሠረታዊውን የሕዝብ ጥያቄ



**የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ደብረ መድኃኒት
መድኃኔ ዓለም ምዕራብ አውስትራሊያ፤ ፐርዝ**

**Ethiopian Orthodox Tewahido Church of Debre Medhanit
Medhane Alem West Australia, Perth**

በትክክልና በቅን ተረድተው በመቀራረብና አብሮ በመሥራት ትጋት የተመለሳት አመራር በመስጠት የሃይማኖቶች ነፃነት የሚረጋገጥበት፤ የዜጎች ሙሉ ሙብት የሚከበርበትና የኢትዮጵያ አንድነት የሚጠበቅበት ስርዓት እውን ለማድረግ እንዲታገሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በመጨረሻም፤ የጉባኤው ተካፋዮች “ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች” የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል በደብሩ ዋና አስተዳዳሪ በቆሞስ አባ ገሪማ ተስፋዬ መሪነት በመዘመርና እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ፈሪሃ- እግዚአብሔር ያለውና ሕዝቡን አስማምቶ የሚያስተዳድር አስተዋይ መሪ እንዲሰጣት በመጸለይ ጉባኤውን አጠናቀዋል።

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ!!!

የደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን